በልዑል በከሬ ፍቅረ ሥላሴ የግርማዊነታቸው እንደራሴ
እና
በልዑል ኤርምያስ ሣህለ ሥላሴ የዘውድ ምክር ቤት ሰብሳቢ
የተሰጠ መግለጫ

ግንቦት ፲፬ ቀን ፲፱፻፹፱ ዓ/ም

አፄ አምሐ ሥላሴ ግርማዊ አባታቸውን ከታሪክ የወረሱትን ኃላፊነትና ከሕዝቡም የተቀበሉትን አደራ በሚገባ ለመወጣት በተሰጡት የሥራ እቅድ መሠረት ብቃት ያላቸው ንጉሣውያን ቤተሰብና፣እንዲሁም ታዋቂ ቤተሰቦች በኃላፊነቱ ተመድበው እንዲሠሩ መወሰናቸው ከዚህ ቀደም በሕዝብ መገናኛ ተደጋግሞ መገለጡ ይታወሳል።ይህንንም ያደረጉበት የዘውድ ኃላፊነትና የታሪክ ቅርሳቸውን ለተተኪው ትውልድ የሚተላለፍበትን የመሸጋገሪያ ድልድይ ለመዘርጋት ሲሉ ነው።

በተለይም ግርማዊ ቀዳማዊ አፄ አምሐ ሥላሴ በሕይወት ዘመን ባሉበት ግዜ በልጃቸው አልጋ ወራሽ ልዑል ዘርዓ ያዕቆብም በጤና መታወክ ምክንያት ግዳጃቸውን ለመወጣት ስለማይችሉ ሥራው እንዳይበደል በማለት እኛን በአመራር ደረጃ ሥራውን እንድንከታተል ከግርማዊነታቸው በተሰጠን ትእዛዝ መሠረት ኃላፊነቱን በትህትና ተቀብለን አሁን ሥራውን በማካሄድ ላይ እንገኛለን።ከእነዚሁም የሥራ ክፍሎች ዋና ዋናዎቹ የዘውድ ምክር ቤት የሞዓ አንበሳ ንቅናቄ የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ የበጎ አድራጎት አገልግሎት የመሳሰሉት የሥራ ክንውኖች ናቸው።እነዚህ አበይት የሥራ ክንውኖች ኃላፊነቱን ስንቀበል ለግርማዊነታቸው በገባነው ቃል መሐላ መሠረት አቅማችን በፈቀደው ሁሉ የአመራሩን ሥራ ለማካሄድ ቆርጠን ተነስተናል።

ለዚሁም ዋና መመሪያ የሚሆን ከዚህ ቀጥሎ በሚል ነው የግርማዊ አባታችን የአፄ አምሐ ሥላሴ ንጉሣዊ ቃላት ናቸው፣ – *“የኢትዮጵያ አንድነት ልዑላዊነት እንዲከበር የሕዘቡ ደህንነት እንዲጠበቅ በጠቅላላው ለአገር እድገትና ብልጽግና የኢትዮጵያ ንጉሠ ነገሥት መንግሥት አልጋ ወራሽ በመሆን ከተቀባንበት ጊዜ አንስቶ ከገናናው አባታችን ከግርማዊ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ጎን ቆመን አገራችንንና፣ሕዝባችንን አገልግለናል፣አሁንም ጥረታችንንና ፍላጎታችን የተጀመረውን ሁሉ ከግብ ለማድረስ ነው።የኢትዮጵያ ሕዝብ ሕይወት ሕይወታችን ደስታው ደስታችን ችግሩ ችግራችን ሞቱ ሞታችን እንደሚሆኑ ሁሉ ዛሬም ከሀገራችን ተለይተን*

ሌላ የተደላደለ የግል ኑሮ የለንም እንዲኖረንም አንሻም አሁንም ቢሆን ፍላጎታችን የኢትዮጵያ ሕዝብ አንድነቱንና ሰላሙን አግኝቶ የተደላደለ ሕይወት እንዲኖረው ነው። እስካሁን ድረስ ኢትዮጵያ ውስጥ ባለው የፖለቲካ ምክንያት ሕዝባችን መካከል መሆን ባንችልም በሃሳብና በመንፈስ ተለይተነው አናውቅም። ሁላችንም በስደት መከራንና ችግርንም ተካፍለናል። አሁንም በሕዝባችንም መካከል በመገኘት ችግሩንና ደስታውን ለመካፈል እንዲሁም መንፈሱን ለማበረታታትና ሞራሉን ለማደስና ከፍ ከፍ ለማድረግ ኃይሉን አሰባስቦ ታሪካዊ አንድነቱን እንደገና በማነሳሳት አገሩን በጋር ከምትገኝበት ከውድቀት አዘቅት እንዲያነሣ የሚገባውን ሁሉ ለማድረግ በቆራጥነት ተነስተናል" ሲሉ ሐምሌ ፳ ፲፱፻፺፩ ዓ/ም ግርማዊነታቸው የተናገሩት ቃል የእኛንም ከልብ የሆነ ስሜት ሙሉ በሙሉ የሚያንፀባርቅ ነው።

በዚሁም መሠረት በሕዝባችን ፍላጎት ለሕዝብ አገልግሎት በተቋቋመት የዘውድ ምክር ቤት የሞዓ አንበሳ ንቅናቄና የቀዳማዊ አምኃ ሥላሴ የበጎ አድራጎት ድርጅት ሁሉም በአዲስ መንፈስ በበለጠ ተጠናክረው እንዲሠሩ ፍላጎታችን ስለሆነ ሦስቱም ክፍሎቹ የመላው የኢትዮጵያን መልክ በሚያንጸባርቅ አኳኋን በሕዝብ ተሳትፎ ተስፋፍተው እንዲቀነባበሩና ለዘውድ የዘለቄታ ሕልውና አስተማመኝ የሆነ ዋስትና እንደሆኑ ከሁሉም በላይ ቀድሚያ የምንሰጠው ዓላማችን ነው። በትክክል የአፄ ኃይለ ሥላሴን አጽም ለመሆኑ በዘመናዊ በፎረንዚክ ሳይንሳዊ ጥናት ከተረጋገጠ በኋላ በሚገባ ማዕረግ በመንበረ ጸባኦት ቅድስት ሥላሴ ቤተ ክርስቲያን እንዲያርፍ አስፈላጊውን ጥረት ሁሉ እናደርጋ ለን። እኔ ሆንኩ ውንድሜ ልዑል ኤርምያስ ሣህለ ሥላሴ ይህንን ከባድ ኃላፊነት የተረከብነው ታላቅ ትህትና በተመላበት መንፈስ ሲሆን ስሜታችን በመጠኑ ቢሆን ሥጋትን ጭምር ያንፀባርቃል ይህም ስሜት የሚመጣብን የወጣትነት እድሜያችንን ከኃላፊነቱ ክብደት ጋር ስናመዛዝነው መሆኑ ግልጥ ነው። ሆኖም ታላቅና ታናሽ ሳይል ከሁሉ ዘንድ በደረሰን የማበረታቻና የድጋፍ መልዕክት እንደተመለከትነው የሕዝብ በጎ ፈቃድና ድጋፍ ምን ጊዜም ስለማይለየን ይኸው እራሱ ታላቅ ዋልታና ምሰሶ ስለሚሆነን የእግዚአብሔር እርዳታ ተጨምሮበት ኃላፊነቱን በተሟላ አኳኋን እንደምንወጣው በበኩላችን ምንም ጥርጥር የለንም።

ስለሆነም አስተዳደር (ፖለቲካ) ግዜን ተከትሎ ግዜን መስሎ የሚጓዝ እንደመሆኑ መጠን ባሁኑ ጊዜ ዓለማት በምትገኝበት የፖለቲካ ሂደታችንም በዚሁ ኃላፊነት ውስጥ የሚጨምረን በመሆኑ በተለይ ያሁን የታሪክ ባላደራ የታሪክ ተረካቢው ትውልድ አስተሳሰቡንና ሂደቱን ተመርኩዘን መስለን አብረን መሥራት አለብን ብለን እናምናለን።

በኛም ሆነ በዓለም ታሪክ ውስጥ ያገራችን ታሪክ እንደተመዘገበው አባቶቻችን (ዘርማንዘሮቹ) በጀግንነትና በቆራጥነት በመስዋእትነት ያደረጉት አስተዋጽዖ እንደዚሁ በቀላሉ የሚታለፍ አይደለም። ለነፍስና

ለሕይወታቸው ሳይሳሱ፣ሃገርን በማስቀደም፣ለእኔ ሳይሉ፣ለልጆቻችን በማለት ላስረከቡን የታሪክ ባለአደራነት ለዛሬው ትውልድ የነፃነትና የብርሃን ድልድይ አኑረውልን አልፈዋል።እኛም ያባቶቻችንን ታሪክ ፈለግ በመከተል መልሰን ለመገንባት ኃላፊነት አለብን ብለን እናምናለን።ይህ የታሪክ ኩራት እኛ ብቻ ሳንሆን በዓለም ዙሪያ የሚገኘው የጥቁር ሕዝብ መኩሪያ ሁኖ ተገኝቷል።ውድ ሃገራችንን አሁን በምትገኝበት የፖለቲካ አዘቅት ውስጥ ለማውጣትና ፅኑ የሆነ ስርዓት ባገሪቱ ላይ ለማስፈን በአንድነት፣ለፍትህ፣ለኩልነትና፣ለዲሞክራሲ በጋራ እጅ–ለጅ በመያያዝ ያለፈውን የጥፋት መቅሰፍት ይቅር በመባባል ፊታችንን ወደ ፈጣሪ መልሰን ፍራቻን፣ንቀትን፣ስጋትን፣አለመተማመንን ወደሁዋላ አስወግደን በጋራ ውድ ሃገራችንን ማዳን የሁላችን ኃላፊነት ነው።

የታሪክ ባለአደራ ተረካቢ የሆነው የኢትዮጵያ ሕዝብ እንዲሁም የዘውድ ተረካቢ ቤተሰብ ማለት ሕገ መንግሥታዊ የዘውድ አስተዳደር በእንግሊዝኛ (ኮንስቲቱሽናል ሞናርኪ) በማለት ግዜን ጠብቀን ግዜ የሚፈቀደውን አስተዳደር ከዚህ በፊት እንደገለጽነው ዛሬም ይህንን አቋማችንን ጽኑ በማድረግ ከሕዝባችን ጋር በአንድነት በመቆም በእግዚአብሔር ረዳትነት፣በሕዝብ ጸሎት፣ሰላምንና አንድነትን ለማስፈን ፍጹም የሆነው አምላክ ይርዳን።

ኢትዮጵያ ታበጽህ ዕድዊሃ ሀብ እግዚአብሔር
ኢትዮጵያ በአምላኳና በሕዝቧ ለዘለዓለም ትኑር፣